

ምነው አቶ ገብረ መድህን አርአያ?

ኪሩቤል - ከሜልበርን አውስትራሊያ

"ሲያልቅ አያምርበት" ይላሉ አባቶች። አንዳንድ ሰዎች ረጅም ጊዜ የገነቡትን ጥሩ ስማቸውን በማወቅም ይሁን በአለማወቅም ወይም በጥቅም፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ራሳቸውን ጭቃ የሚቀቡ ሰዎች አሉ። ነገሩ እንዲህ ነው። እዚህ እኔ በምኖርበት ሜልበርን በተባለ የአውስትራሊያ ከተማ የሚኖር ወዳጄ ስልክ ይደውልልኝና አንዳንድ የግል ጉዳያችንን አንስተን ስንነጋር ቆይተን በተከታዩ ቀን ፉትስክሬይ በተባለ ኢትዮጵያውን በሚበዙበት ክፍለ ከተማ ለመገናኘት ተቀጣጥረን ተለያየን።

በተከታዩ ቀን በቀጠሯችን ከስራ መልስ ተገናኝተን ስናወራ እሁድ (31 ሜይ 2015) አርበኞች ግንቦትን የሚባሉት ስብሰባ ጠርተዋል። በእንግዲነት ግንቦት-7ትን ወክለው አቶ ገብረ መድህን አርአያ እና አቶ አበበ ቦጋለ ይገኛሉ ይለኛል። ጆሮየን ማመን አቅቶኝ እንዲደግምልኝ ስጠይቀው ያንኑ ቃል በቃል ደገመልኝ። የት ስማኸው ስማቸውን ለማጥፋት ታስቦ እንዳይሆን? ተከታዩ ጥያቄዬ ነበር የአቶ ገብረ መድህን አርአያ በዚህ መሃል መገኘት እጅጉን ገርሞኝ። የምታውቀው አፍቃሪ ግንቦት ሰባት የሆነው ሳምሶን አስፋው ቋጠሮ በተባለው የግሉ ዌብ ሳይቱ ላይ ማስታወቂያውን ከእንግዶቹ ፎቶግራፍ ጋር አውጥቶታል ግባና ተመልከተው ብሎ የያዘውን አይፓድ ገፋ አደረገልኝ።

ብዙ ነገሮች በውስጤ ተመላለሱ። ያኔ ወያኔ ከመግባቱ በፊት በነበሩት ጥቂት ወራት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብለው የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ እየጠየቁ፣ ወያኔ የሰራውንና ሊሰራ ያቀደውን ስንክሳር ሲነገሩ የነበሩ ሰው ዛሬ በየትኛውም መስፈርት ቢለካ ከስም በስተቀር ከወያኔ የማይለየውን ግንቦትን የተባለ ድርጅትን ተቀላቅለው መገኘታቸው ሳያንስ ለቅስቀሳ ፐርዘ ከተባለ ከተማ ተነስተው 3500 ኪ.ሜ. አቋርጠው ሜልበርን ላይ መገኘታቸው አስገረመኝ፤ አሳዘነኝም።

የስብሰባቸው ዓላማ በየአገሩ እንደሚያደርጉት የገንዘብ ልመና ቢሆንም ብዙ ኢትዮጵያውያን በሚገኙበት በዚሁ ከተማችን ከጠበቁት ሲሶ ያህል እንኳ ሰው ሳይገኝላቸው ባዶ እጃቸውን እያጨበጨቡ የመጡበትን ትኬት እንኳ ሳይሸፍኑ ወደ መጡበት ተመልሰዋል። በዚህም በሜልበርን ኢትዮጵያውያን ወገኖቹ ኮራሁ።

አቶ ገ/መድህን ሆይ እየሄዱበት ያለው መንገድ ለእርስዎም ሆነ ለአገር አይበጅምና ከገቡበት አረንቋ ወጥተው እውነተኛውን መንገድ ይከተሉ። አለዚያ የድሮ ጓደኛዎን አቶ አብርሃም ያየህን አንቅሮ የተፋው ወገኖችን ለእርስዎም አይመለስም። 16 ዓመት ከወያኔ ጋር ሆነው የኢትዮጵያን ሕዝብ መበደል ሳያንስ፣ ዛሬ የሻዕቢያ ጉዳይ አስፈጻሚና ወያኔ የሄደበትን ኅዳና ተከትሎ የሚጓዘውን ግንቦት-7ትን መከተል ደግሞ በረጠበው ላይ እንዲሉ ነውና በቀረችው እድሜዎ ለአገርና ለወገን የሚበጀውን እንጂ ለተጠላና ለተተፋ የፖለቲካ ድርጅት ተቀጽላ መሆንዎ እጅጉን አስገምቶቻልና አርፈው ይቀመጡ ዘንድ ወንድማዊ ምክሬን ልለግስልዎት እወዳለሁ። ሁለተኛ ሜልበርን ዝር ቢሉ የወያኔ ፋሽስት ባለስልጣናት ሲመጡ መውጫ መግቢያ በማሳጣት የሚታወቀው ወገኖችን ለእርስዎም አይመለስምና ያስቡበት።

አንባቢያን ሆይ

ባለፈው ሳምንት የወጣውን የአቶ ገ/መድህንና የአቶ አበበን ማስታወቂያ ከስር ባለው ሁለተኛው ገጽ ላይ ይመልከቱ።

ሀገር የማዳን ጥሪ

ለፍትህና ዲሞክራሲ ለሚደረገው ሁለገብ ትግል ደጅን እንሁን!



አቶ አበበ ቦጋለ
የአርበኞች ግንቦት 7
የውጭ አመራር ሰብሳቢ



አርበኞች ግንቦት 7 ባዘጋጀው የገንዘብ ድጋፍ ማሰባሰቢያ ላይ ተገኝተው የድርሻዎን ያበርክቱ



አቶ ገብረመድን አርያ
የቀድሞው የህወሃት
ከፍተኛ አመራር

Address: 135 Stephen St, Yarraville, Melbourne, Australia

Date: Sunday 31st May 2015

Time: From 2 pm

በዝግጅቱ ላይ ይገኛሉ